

አንገት ካስደፋን የሽንፈት ታሪካችን ለመውጣት

ሰሜነህ 04-19-18

“ኢትዮጵያውያን በደም የተሳሰሩ፣ ከልዩነቶቻቸው ይልቅ በአንድነታቸው የሚደምቁ፣ በሕይወት ሲኖሩ ኢትዮጵያውያን ከዚህ ዓለም በሞት ሲለዩ ኢትዮጵያ ይሆናሉ” የሚለው የአዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ማብራሪያ ልዩነትን የሚያከብር ጭምር በመሆኑ፣ ልዩነትን ይዞ ለዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ መሠለፍ የግድ ይላል። አጠገባቸው ካሉ ጓዶቻቸው በተጨማሪ፣ የአገር ጉዳይ ያገባናል የሚሉ ወገኖች ምክሮችና ማበረታቻዎች ያስፈልጋቸዋል። እጅና እግራቸው በወጉ መንቀሳቀስ ለተሳናቸው የዴሞክራሲ ተቋማትን ፈትሾ ማስተካከል ቀዳሚው አጀንዳና የችግሩ መውጫ መንገድ ነው። እዚህ ላይ ጉራማይሌ አጀንዳዎች እየተዘረጉ መሆኑን ልብ ይሏል። ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ድጋፍ ማድረግ ማለት ለሚመሩት ድርጅትና መንግስትም ድጋፍ ማድረግ ማለት መሆኑን መዘንጋት አይገባም ። የመረጣቸውን ድርጅት ምናልባትም በቀዳሚነት “ለዚህ ስላበቃኝ” ሲሉ ያመሰገኑትን ድርጅትና እሳቸውን በመነጠል እየተደረገ ያለው የፕሮፖጋንዳ ዘመቻ ለሌላ አሳፋሪ ታሪክ እንዳይዳርገን መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ከዚህ መውጣት የሚቻለው ለመሪ ድርጅቱ እና ለሊቀመንበሩ ሕዝብ ድጋፍና ማበረታቻ ሲያደርግም ጭምር መሆኑን ማጤን ያስፈልጋል።

የተፎካካሪ ፓርቲዎችና ቡድኖች ድጋፍ የግድ ይላል። ይህ ድጋፍ በኢትዮጵያ ምድር ለሰላማዊ የፖለቲካ ትግል የሚመጥን ምሳዳር እንዲፈጠር ይረዳል። ከትናንት ዛሬ፣ ከዛሬ ደግሞ ነገ የበለጠ

የተሻለ እንዲሆን ይጠቅማል። በእልህና በቂም በቀል የተለወሰው የተለመደው የግትርነት ፖለቲካ ለአገርም ለሕዝብም የማይጠቅም መሆኑን በመገንዘብ፤ ለዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ የሚረዳ ጠጠር መወርወር አገራቸውን የሚወዱ ዜጎች ተግባር ሊሆን ይገባል። ኢትዮጵያዊነትን ከቃል በላይ በተግባር ማግዘፍ ትልቁ ሥራ መሆን አለበት።

የኢትዮጵያ የታላቅነት ክብር የሚመለሰው በገዛ ልጆቿ ሁለንተናዊ ተሳትፎ ብቻ ነው። ኢትዮጵያ ሉዓላዊ አገር እንደ መሆኗ መጠን በውስጥ ጉዳይዋ የተሟላ ተሳትፎ ማድረግ የመላ ኢትዮጵያውያን የማይገሰስ መብት ነው። ምዕራባውያንም ሆኑ ሌሎች በውስጥ ጉዳያችን ገብተው እንዲፈተፍቱ መፍቀድ አይገባም። ለዚህ ደግሞ መከፋፈል ሳይሆን የጋራ አቋም ሊኖር የግድ ነው። የውጭ ኃይሎች ጥቅማቸውን ለማስጠበቅ ሲሉ የማይፈነቅሉት ድንጋይ የለም። እነሱን እስካገለገለ ድረስ አስፈላጊ ነው ብለው ያመኑበትን ሁሉ በማድረግ፤ አምባገነን ተላላኪያቸውን ሁሉ ሥልጣን ላይ ያስቀምጣሉ። ይህ ፍላጎታቸው በኢትዮጵያ ምድር ተቀባይነት ማግኘት የለበትም። ይህ ዕውን እንዲሆን ደግሞ ኢትዮጵያውያን በአገራቸው ጉዳይ ባይተዋር ሳይሆኑ ከዳር እስከ ዳር የሚሳተፉበት ምኅዳር መኖር አለበት።

መሰንበቻውን መነጋገሪያ ከሆኑ ጉዳዮች መካከል ጠቅላይ ሚኒስትር ዓብይ አህመድ (ዶ/ር) በተለያዩ ክልሎች ከሕዝብ ተወካዮች ጋር የሚያደርጉት ውይይት ነው። የጀመሩት የአሳፋሪው ታሪክ ከተጀመረበት ሱማሌ ክልል ነው። የጉብኝታቸውና የውይይታቸው ዓላማ በመስከረም 2010 ዓ.ም. በአሮሚያና በሱማሌ ክልሎች አዋሳኝ ሥፍራዎች የተቀሰቀሰው ግጭት ያደረሰው ጥፋት ነው። ቁጥራቸው በውል የማይታወቅ የሞቱበት፤ ለአካል ጉዳት የተዳረጉበትና ከፍተኛ የአገር ሀብት የወደመበት ግጭት ከሁለቱም ወገኖች አንድ ሚሊዮን የሚጠጉ ዜጎችን ከቀድሞአቸው አፈናቅሏል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በንግግራቸው እንደገለጹት፤ ግጭቱ ከኢትዮጵያዊነት ባህል

ያፈነገጠና የሁሉንም ወገን አንገት ያስደፋ የሸንፈት ታሪክ ነው። ይህንን አሳፋሪ የታሪክ ምዕራፍ በፍጥነት ዘግቶ በሁለቱ ሕዝቦች ይሁንታ ላይ የተመሠረተ የጋራ መፍትሔ መፈለግ የግድ ይላል። ለዚያ አሳፋሪና አውዳሚ ግጭት መንስዔ የነበሩ ምክንያቶችና ቆስቋሾች ጥርት ብለው መታወቅ ይገባቸዋል። የኦሮሞና የሶማሌ ተወላጆች ለዘመናት ተሳስበውና ተደጋግፈው የሚኖሩ፣ ግጭቱ በተከሰተም ጊዜ እርስ በርስ ከለላ የተሰጣጡና የጥፋቱን መጠን የቀነሱ መሆናቸው ይታወቃል። ሕዝቡ ውስጥ ያሸመቁ ሴረኞች ግን አሳፋሪውን ተግባር ፈጽመዋል። ከእንደዚያ ዓይነቱ የውርደት ተግባር መላቀቅ ይገባል። ሕዝብ ሁሉንም ነገር ያውቃል። ይህ አይነቱ አሳፋሪ እና አንገታችንን ያስደፋ ታሪክ የተፈጸመው ደግሞ በኦሮሚያና ሶማሌ ክልሎች ብቻ ሳይሆን በሌሎችም ስፍራዎች ነው። መጠኑ ይለያይ ካልሆነ በቀር በአማራ በሌሎችም የኦሮሚያ ክልል ስፍራዎች ላይ አጋጥሟል።

አሁን ጊዜው ከዚህና አሳፋሪ ከሆነው ታሪክ መውጣት ነው። ከላይ በተመለከተው አግባብ ሕዝቡ ይህን ካወቀ ዘንድ እራሱ ሕዝቡ ባህል ባደረገው የግጭት አፈታት ሥርዓት የበደለውን እየገሰፀ፣ የተበደለውን እንዲካስ በማድረግ ከችግሩ ለመውጣት በሚደረገው ጥረት ላይ ከመንግስት ጎን ሊሰለፍ ይገባል። ሕዝቡ አሁንም ቢሆን ምንም ዓይነት ጠባሳም ሆነ ቁርሾ የለውም። ሕዝባዊ ኮንፈረንስ ተጠርቶ ውይይት ሲደረግ የተስተዋለውም እርስ በርሱ እየተላቀሰ አብሮነቱን ሲያረጋግጥ ነው። ይህንን የመሰለ ፀጋ ያለው ሕዝብ መሀል የሚረጨው መርዝ ነው መፍትሔ የሚያስፈልገው። የሕዝብ ለሕዝብ ግንኙነቱና ውይይቱ ሲጀመርም ይህ ጉዳይ አጽንኦት ተሰጥቶት እንደሆነ ከየመድረኮቹ ሰምተናል።

ኅብረ ብሔራዊ አንድነቱን አስጠብቆ ለዓለም ተምሳሌት የሆነ ሕዝብ፣ በብሔርም ሆነ በሃይማኖት ሊከፋፍሉት ያሰቡትን ሁሉ ሴራቸውን በማክሸፍ ከዚህ አሳፋሪ ታሪክ እራሱንም ሆነ ሃገሪቱን

ሊያወጣ ይገባል፡፡ ልዩነቶቹን ጌጥ አድርጎ አንድነቱን ኃይል ያደረገው ይህ ኩሩና አስተዋይ ሕዝብ በጠባብነትና በትምክህተኝነት አስተሳሰብ ውስጥ የተዘፈቀውን አካል ከህዝብ ሊነጥለው ይገባል፡፡

ይህ ጨዋ ሕዝብ ሰላም፣ ልማትና ዲሞክራሲን አጥብቆ የሚፈልግ መሆኑ አያጠያይቅም። ይህን የሚፈልግ አካል ደግሞ በአገሩ ጉዳይ ዋነኛ ባለቤት መሆኑን በተግባር ሊያረጋግጥ ይገባል፡፡ ማንም ጉልበተኛ እየተነሳ ዲሞክራሲያዊና ሰብዓዊ መብቱን የመግፈፍ ሴራ ውስጥ ሲገባ መንግስትን መጠበቅ ለብቻው የትም አያደርስም፡፡

ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሶማሌ ክልል የጀመሩትን ጉዞና ውይይት በአምቦ መቀሌና አዲስ አበባም ላይ ከተለያዩ ባለድርሻዎችና አደረጃጀቶች ጋር ቀጥለውበታል። ወደ ሌሎች አካባቢዎች እንደሚቀጥሉም ይጠበቃል፡፡ እሳቸው ካደረጓቸው ንግግሮች መገንዘብ እንደተቻለው ለሕዝብ ልዩ ትኩረት እንደሚያደርጉ ነው፡፡ ይህ ልዩ ትኩረት ተጠናክሮ በተለይ ዜጎች በነፃነት ሐሳባቸውን የሚገልጹባቸውና ለአገራቸው አስተዋጽኦ የሚያበረክቱባቸው መድረኮች በስፋት እንዲከፈቱ፣ የሐሳብ ነፃነትን የሚፈታተኑና መብቶችን የሚገድቡ አላስፈላጊ ድርጊቶች በፍጥነት እንዲገቱ፣ ከዚህ ቀደም በፍርኃት የተሸበቡ ዜጎች እንዲደፉ፣ እንዲሁም በአገሪቱ የበለጠ መነቃቃት እንዲፈጠር የሚያግዙ ተግባራትን በማከናወን አንገታችንን ካስደፋው ታሪክ ለመውጣት የአንበሳው ድርሻ የመንግስት ቢሆንም የህዝቡም ድርሻ የማይናቅና መሰረታዊ መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል።

በዓለም አደባባይ አንገቷን ያስደፏትን ረሃብ፣ ተመፅዋችነት፣ ኋላቀርነትና የመሳሰሉትን ተረት ማድረግ የቻለች ሃገር በዚህ አይነት አሳፋሪ ድርጊት ልትታማ አይገባም፡፡ መንግስት እየወሰዳቸው ባሉ እርምጃዎች ላይ የህዝቡ ተሳትፎ በተጠናከረ መልኩ ከታከለ የተበላሸው ገጽታችን መስተካከል

ይችላል። ለዚህ ቀና ሐሳብ ስኬት ሲባል አገርን ማስቀደም ተገቢ ነው። አገር የሚመራ አካል ልሥራ ሲል አላሠራ ማለት በአገር ላይ መቀለድ እንደሆነ ግልጽ ነው። የሕዝብ ጥያቄዎች ምላሽ ማግኘት ያልቻሉትና ለሦስት ዓመታት የዘለቀ ነውጥ የተፈጠረው በዚህ ምክንያት ነው ማለት ይቻላል። አሁን በጥልቅ ተሃድሶ እራሴን አድሻለሁ ላለው ግንባርና መንግስት እንዲሁም ለአዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ሁለገብ ድጋፍ ማድረግ ይገባል። ዳር ላይ ቆሞ መተቸት ሳይሆን መልካሙን ነገር ሁሉ ማመላከትና ማሳሰብ ተገቢ ነው።

አሁን ትልቁ ነገር ያጋጠሙ ችግሮችን በሰከነ መንገድ መፍታት እንደሚቻል የጋራ መግባባት መፍጠር ነው። በተለይ በፖለቲካው ውስጥ ያሉ ኃይሎች ለዓመታት ያባከኑትን የሰው ኃይል፣ ጊዜና ኃይል ብቻ ሳይሆን መልካም አጋጣሚዎች በመገንዘብ ለወቅቱ የሚመጥን ቁመና ላይ ቢገኙ ይመረጣል። የዓመታት ችግሮች የሚቀረፉትና ወደተሻለ ጊዜ መሸጋገር የሚቻለው በቀና መንፈስ የለውጥ ኃይል ሆኖ መገኘት ሲቻል ብቻ ነው። በሕግ የበላይነት ሥር የምትተዳደር ዴሞክራሲያዊት አገር ዕውን መሆን የምትችለው ኢትዮጵያውያን ሲተባበሩ ብቻ ነው። የሚያምርብንም በኅብረት ስንቆም ነው።